

ጋራ-ገጽ ለገጽ-ገጽ
 ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ
 ወይንም

ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ

ለገጽ-ገጽ 33

ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ
 ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ

ወይንም

ወይ ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ
 ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ
 ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ
 ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ
 ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ
 ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ
 ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ
 ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ

ገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ	ገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ	ገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ	ገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ	ገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ	ገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ	ገጽ-ገጽ ለገጽ-ገጽ

ገጽ ገጽ
 ወይንም ለገጽ

ደንብ ለማሻሻል

(ገጽ 10)

የግንዛቤ ማሻሻያ	የግንዛቤ ማሻሻያ አጭር	የግንዛቤ ማሻሻያ አጭር
• የግንዛቤ ማሻሻያ ገንዘብ ማሻሻያ 7(1) (b)	"statement;"	"statement; and"
• የግንዛቤ ማሻሻያ ገንዘብ ማሻሻያ 13(1)	"ni rémunération, ni dons ni avantages personnels"	"ni rémunération, ni dons, ni avantages personnels"
• የግንዛቤ ማሻሻያ ገንዘብ ማሻሻያ 13(2)	"apply to,"	"apply to"
• የግንዛቤ ማሻሻያ ገንዘብ ማሻሻያ 13(2)(b)	"à l'occasion d'obligations officielles, qui accompagnent"	"à l'occasion d'obligations officielles qui accompagnent"
• የግንዛቤ ማሻሻያ ገንዘብ ማሻሻያ 13(2)(c)	"office;"	"office; or"
• የግንዛቤ ማሻሻያ ገንዘብ ማሻሻያ 22(5)	"au grand public, afin de"	"au grand public afin de"
• የግንዛቤ ማሻሻያ ገንዘብ ማሻሻያ 23	"does"	"do"
• የግንዛቤ ማሻሻያ ገንዘብ ማሻሻያ 25(1)(b)	"ne siège pas, et que celle-ci"	"ne siège pas et que celle-ci"
• የግንዛቤ ማሻሻያ ገንዘብ ማሻሻያ 36(1)	"à la présente loi, peut"	"à la présente loi peut"
• የግንዛቤ ማሻሻያ ገንዘብ ማሻሻያ 41(1)	"the Integrity Commissioner,"	"the Integrity Commissioner"
• የግንዛቤ ማሻሻያ ገንዘብ ማሻሻያ 44(2)	"ten sitting days"	"10 sitting days"
• የግንዛቤ ማሻሻያ ገንዘብ ማሻሻያ 46(2)	"be paid, either by"	"be paid by"
• የግንዛቤ ማሻሻያ ገንዘብ ማሻሻያ 47(2)	"no sanction be imposed"	"no sanction be imposed,"
• የግንዛቤ ማሻሻያ ገንዘብ ማሻሻያ 50(1)	"the Integrity Commissioner's recommendations"	"the Integrity Commissioner's recommendations,"

• ንጉሳይገባኝገጽ ገጽ 52	"that in the opinion"	"that, in the opinion"
• ንጉሳይገባኝገጽ ገጽ 53(b)	"by law;"	"by law; or"
• ገጽ 54(1)	"of when"	"of the date when"
• ገጽ 55	"invalidated"	"invalid"
• ገጽ 54(1)	"douze mois"	"12 mois"
• ገጽ 57(1)	"approprié mais"	"approprié, mais"
• ገጽ 57(2)(a)	"disclosure statement,"	"disclosure statement; "
• ገጽ 57(2)(b)	"otherwise prohibited, "	"otherwise prohibited; or"
• ገጽ 57(2)(c)	"a fait l'objet d'un examen, et que l'examen soit complété et qu'un rapport ait été produit."	"a fait l'objet d'un examen, que l'examen soit complété et qu'un rapport ait été produit."
• ገጽ 58(1)	"begin"	"commence"